

ለዶ/ር ዳኛቸው በየነ

የብሔራዊ የቆላ ዝንብና ገንዲ በሽታ መቆጣጠሪያና ማጥፊያ

ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር


አዲስ አበባ

ጉዳዩ ፣ የብሔራዊ የቆላ ዝንብና ገንዲ በሽታ መቆጣጠሪያና ማጥፊያ ኢንስቲትዩት

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ውጤትና አስተያየትን ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰው አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 4 ገጽ የአዲት ሪፖርት፣ 14 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች እና 2 ገጽ የሂሳብ ሪፖርት ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን እንገልጻለን።

ከሰላምታ ጋር



ወይዘሩ ከበደ

የአቅም ግንባታ መ/ቢቶች አዲት
ዳይሬክተሪ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የብሔራዊ የቆላ ዝንብና ገንዲ በሽታ መቆጣጠሪያና ማጥፊያ ኢንስቲትዩት

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት



የብሔራዊ የቆላ ዝንብና ገንዲ በሽታ መቆጣጠሪያና ማጥፊያ ኢንስቲትዩት የተመደበለትን የመደበኛና የካፒታል ሂሳብ በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የኢንስቲትዩቱ ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፤ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና ሪፖርቶችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፤ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል። የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሲያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።



ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት ኢንስቲትዩቱ ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች፣ እንዲሁም በአዲት ተደራጊው መ/ቤት ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የብሔራዊ የቆላ ዝንብና ገንዲ በሽታ መቆጣጠሪያና ማጥፊያ ኢንስቲትዩት የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- የገቢ /የዕርዳታ/ የብድር ሂሳብ ሪፖርት፣
- የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፣
- የሂሳብ ሚዛን መ-ከራ፣

ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፣

የኢንስቲትዩቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፣ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፣ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፣ ደንብና መመሪያን የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፣

የወጪ ሂሳብ


1. ብር 16,040.00 በተገቢው የሂሳብ መደብ ሳይመዘገቡ የተገኙ በመሆኑ በወጪ የተመዘገበውን ሂሳብ ከፍ እንዲል እና ሊመዘገብ የሚገባውን የወጪ ሂሳብ ዝቅ ተደርጎ ሪፖርት አድንዲደረግ ያደርገዋል።

የተሰብሳቢ ሂሳብ፣

2. በድምሩ ብር 1,870,075.64 ተሰብሳቢ ሂሳብ በወቅቱ ሳይወራረድ የተገኘ መሆኑ፣

የተከፋይ ሂሳብ፣

3. በድምሩ ብር 19,677.32 ተከፋይ ሂሳብ ለሚመለከተው አካል ሳይከፈል መገኘቱ፣ ከላይ በተራ ቁጥር ከ1 አስከ 3 ከተገለጹት ሁኔታዎች በስተቀር በእኛ አስተያየት የኢንስቲትዩቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም. የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም



እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ።


ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፡

ምንም እንኳን በሰጠነው አስተያየት ላይ ለውጥ ባያስከትሉም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፣ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

- ኢንስቲትዩቱ ስም ያልተከፈለ የውሃ አገልግሎት ሂሳብ በድምሩ ብር 165,997.03 ያልተከፈለ መሆኑ፤
- ኢንስቲትዩቱ ለሥራ አገልግሎት የሚውል የቀጥታ ስልክ መሰመር ለቁጥጥር እንዲያመች በየሥራ ክፍሉ የሚጠቀሙበት የስልክ ሂሳብ ተመን ያልተሰጠ መሆኑ፤
- ከመደበኛ በጀት ብር 7,142,760.98 እና ከካፒታል በጀት ብር 4,917,854.08 በድምሩ ብር 12,060,615.06 ሥራ ላይ ያልዋለ በጀት መኖሩ፤

ሌሎች ጉዳዮች፡

- የተቆጠሩት ቋሚ ዕቃዎች ከስቶክ ካርድና ከተጠቃሚዎች እጅ ላይ የሚገኙ ቋሚ ንብረቶች መቆጣጠሪያ ካርድ (User Card) ከተመለከተው ጋር የማስታረቅና የማመሳከር ሥራ ያልተሰራ መሆኑ፤
- ኢንስቲትዩቱ የቋሚ ንብረት ቆጠራ የተደረገ ቢሆንም በቆጠራው ላይ መለያ ቁጥራቸው ያልተሰጠው መሆኑ፤
- ኢንስቲትዩቱ የቆጠራ ሪፖርት የቀረበ ቢሆንም በየማዕከሉ የንብረት ቆጠራ ለመደረግ የቆጠራ ሪፖርት ያልቀረበ መሆኑ፤
- የተለያዩ 314 የተለያዩ የመኪና መለዋወጫ እቃዎች መኖራቸው፤
- ኢንስቲትዩቱ በሥራ ለሚገኙ ቅርንጫፍ መ/ቤቶች የሚያገለግሉ ከተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በእርዳታ የተገኙ እና እስከ አሁን ድረስ አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ DT-175 UN-017 UN-090፣ UN-089፣ UN-088፣ UN-087፣ UN-086፣ UN-001፣ UN-015፣ UN-009፣ UN-003፣ UN-006፣ UN-016፣ UN-002፣ UN-004፣ UN-011 15 ሞተር ሳይክሎች የባለቤትነት ደብተር ወይም (ሊብሬ) የሌላቸው፣ ሰሌዳቸው በመ/ቤቱ ሥም ባለመቀየሩ እስካሁን ድረስ በUN ታርጋ እየሰሩ መሆኑ፤




- በኢንሰቲትዩቱ ቅ/መ/ቤቶች የሚያገለግሉ ተሽከርካሪዎች የተጠቀሙት የነዳጅ መጠን ከሸፈኑት የኪ/ሚትር ርቀት ጋር የማመዛዘን ስራ የማይሰራ መሆኑ እና ሰራተኛ ያልተመደበ መሆኑ፤

- 15 ሞተር ሳይክል ከሁለት ዓመት በላይ አገልግሎት ሳይሰጡ ተገኝቷል፡፡

ልዩ ልዩ፤

- የኢንሰቲትዩቱ የመረጃ ቴክኖሎጂ በተሟላ መልኩ ያልተደራጀ መሆኑ



የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

